



**በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት  
የኮሙኒኬሽንና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ  
በቦይ ቀኑ የሚዘጋጅ ዜና-መጽሔት ቁ.102  
Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations  
Communication and International Relations Department  
Bi-monthly News Letter No.102**

## የምክር ቤቱ ዳይሬክተሮች ቦርድ ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፕሬዚዳንት ጋር መካረ

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የዳይሬክተሮች ቦርድ ግንቦት 13 ቀን 2007 ዓ.ም. በኢ.ዮ.ቤልዩ ቤተመንግስት ተገኝተው ከክቡር የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር ምክር ቤቱ ከመጋቢት ወር 2007 ዓ.ም. ጀምሮ ባከናወናቸው ዝርዝር ጉዳዮች ላይ በጋራ የመከሩ ሲሆን በቀጣይ በሚከናወኑ ጉዳዮች ጭምር ተወያይተዋል።

የዳይሬክተሮች ቦርድ ከክቡር ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር በየሶስት ወራቱ እየተገናኙ በምክር ቤቱ የስራ እንቅስቃሴ ላይ ለመነጋገር ከዚህ ቀደም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ ከዚህ ቀደም በርካታ ውይይቶች ተደርገዋል።

በዕለቱ በተደረገው ውይይት ላይ የሥራ ክንውን ሪፖርቱን ያቀረቡት የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት አቶ ሰሎሞን አፈወርቅ ምክር ቤቱ ንግድና ኢንቨስትመንትን ከማስፋፋት፣ የአቻ ለአቻ ውይይቶችን ከቱርክ፣ ከፖላንድ፣ እና ከሌሎች ሀገራት ጋር ማካሄዱን ተናግረው በተለይ በመንግስትና በግሉ ዘርፍ የምክክር መድረክ በአምራች ኢንዱስትሪዎች ላይ በሚታዩ ተግዳሮቶች፣ በመንግስት ግዥ ስርአት ላይ በሚታዩ ችግሮች ፣ እና በሌሎች ርዕሶች ዙሪያ የተሳኩ ውይይቶችን ማድረግ መቻሉን አውስተዋል።

በተለይ ኢትዮጵያ በ8ኛው በቅርቡ በዴንማርክ ኮፕንሀገን ከተማ በተደረገው የዓለም አቀፍ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ የምክክር መድረክ ኮንፈረንስ ላይ ከ54 ሀገሮች ጋር ተወዳድራ አንደኛ በመውጣት መሸለሟ ባለፉት ሶስት ወራት ከተደረጉ ዓባይት ክስተቶች አንዱና ዋናው መሆኑን ተናግረዋል።

በቀረበው ሪፖርት ዙሪያ ተጨማሪ አስተያየት ያቀረቡት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቢዝነስ ዲፕሎማሲ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ጀነራል ወ/ሮ ሂሩት ዘመነ በበኩላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ጋር ያለው የመተጋገዝና አብሮ የመስራት ስሜት እጅግ ጠንካራ መሆኑን ተናግረው በተለይ በግብፅ ፕሬዚዳንት አልሲሲ የተመራ የንግድ ልዑካን ቡድን በቅርብ በሀገራችን የስራ ጉብኝት ባደረገበት ወቅት በግማሽ ቀን ውስጥ የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ጽ/ቤት ከ40 በላይ የሀገራቱን የንግድ ማኅበረሰብ በማስተባበር የተሳካ የአቻ ለአቻ ውይይት እንዲደረግ የተሳካ ስራ መስራቱን በማንሳት ምክር ቤቱን አመስግነዋል።

በመጨረሻም ከሪፖርቱ በተጨማሪ በቀጣይ ምክር ቤቱ ሊሰራ ያቀዳቸውን ጉዳዮች አቶ ሰሎሞን አፈወርቅ ለፕሬዚዳንቱ አቅርበዋል። አቶ ሰሎሞን በቅድሚያ ምክር ቤቱ በ60 ሄክታር መሬት ላይ ሊያሰራ ባለበው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ሁለገብ የኤግዚብሽንና የኮንፈረንስ ማዕከል የመሬት ጥያቄ ለአዲስ አበባ መስተዳድር ማቅረቡን አስታውሰው ጥያቄው



**በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት  
የኮሙኒኬሽንና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ  
በየ15 ቀኑ የሚዘጋጅ ዜና-መጽሔት ቁ.102**

**Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations  
Communication and International Relations Department  
Bi-monthly News Letter No.102**

ምላሽ እንዲያገኝ ክቡር የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፕሬዚዳንት እደረጉ ስላሉት እገዛ አመስግነዋል።

መሬቱን ለመረከብ ከማዘጋጀት ቤት በቅርቡ መልካም ምላሽ እንደሚገኝ ተስፋ ማድረጋቸውን የገለጹት አቶ ሰሎሞን አፈወርቅ ክቡር ፕሬዚዳንቱ የሚያደርጉትን እገዛ እንዳያቋርጡ አደራ ብለዋል።

በተጨማሪም የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት በሐምሌ ወር 2007ዓ.ም. መጨረሻ ወይም በነሀሴ ወር 2007ዓ.ም. መጀመሪያ ዓመታዊ ስብሰባውን (ጠቅላላ ጉባኤ) ለማድረግ ማቀዱን ገልጸው ክቡር ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በክብር እንግድነት እንዲገኙ ጥያቄ አቅርበዋል።

በመጨረሻም ክቡር ፕሬዚዳንቱ በቀረበው ሪፖርት መደሰታቸውን ገልጸው ምክር ቤቱ የሚቀርባቸውን እቅዶች ሰፊ በማድረግ (ambitious) እንዲያቅድና ትልልቅ ስራዎችን ለመስራት ሊተጋ እንደሚገባ አሳስበዋል።

ከአዲስ አበባ መስተዳድር ምክር ቤቱ የጠየቀውን ቦታ ቢረከብ የሚፈለገውን ግንባታ ለማከናወን የሚያስችል የገንዘብ አቅም እንዳለም አያይዘው የጠየቁ ሲሆን አቶ ሰሎሞን ሲመልሱም ምክር ቤቱ ትልቅ የህዝብ ሀብት የሆነውን መሬት ተረከቦ ያለግንባታ እንደማይቆየው ቃል ገብተው የንግድን ማኅበረሰብ በማስተባበርና ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር ጥምረት በመፍጠር ከወዲሁ ግንባታውን ማካሄድ የሚያስችለው አቅም ለመፍጠር ፕሮፖዛሎችን በማዘጋጀት ላይ መሆኑን አብራርተዋል።

በጠቅላላ ጉባኤው ላይ እንግዳ እንዲሆኑ ለቀረበላቸው ጥያቄም

ኢ-ጅብ: +251-011-5517699  
ኢ-ሜይል: ethchamb@ethionet.et  
ደረ-ገጽ: www.ethiopianchamber.com

ለናንተ ብዬ በይሉኝታ የምቀበለው ሳይሆን ሀገራዊ ኃላፊነትን እንደመወጣት የምቆጥረው በመሆኑ በደስታ እቀበለዋለው ብለዋል በማለት ውይይቱን አጠናቀዋል።

